



የትኩረት አቅጣጫዎች

በአሁኑ ወቅት የ10ኛ ክፍል ተማሪዎች የኒቨርሲቲው ከሚቀበላቸው STEM outreach ተማሪዎች ጋር በማመቻቸት በመማር ላይ ናቸው። ሌሎች ተማሪዎችም ከየኒቨርሲቲው ነገርና ገብዝ የሆኑ በበጎ ፈቃደኝነት በተመለመሉ የሜካኒካል ኢንጅነሪንግ፣ ኤሌክትሪካል ኢንጅነሪንግ፣ በኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ እና በፊዚክስ ተማሪዎች እገዛ የማጠናከሪያ ትምህርትና በተሰጥቶቸውም የማማከር አገልግሎት ያገኛሉ።

ማዕከሉ የገቢ ምንጭ ኖሮት የበለጠ ለማጠናከር አምስት አባላት ያሉት ኮሚቴ በማዋቀር የገቢ ማስገኛ ፕሮጀክት ዶክመንት ሰኔ 2008 ዓ.ም ተዘጋጅቷል። በዚህም ከሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር 10 ኮምፒዩተሮች፣ 6 UPS፣ 2 ፕሪንተሮች እና ማዕከሉን በበቂ ፈርደቶች ለማሟላት የሚያስችሉ ወንበሮች፣ ጠረጴዛዎች፣ ሸልፎች በእርዳታ ተገኝተዋል። ከሌሎች አጋሮችም ጋር በተደረገው ግንኙነት አበረታች ተስፋዎች አሉ።

የኒቨርሲቲው ከደ/ማርቆስ ከተማ ወደ ዞን አድማሱን በማስፋት በምስ/ጎጃም ዞን ባሉ የመጀመሪያና የሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተማሪዎችን ከግንቦት 12-13/2009 ዓ.ም ውድድር አካሂዷል። በዚህ ውድድር የተሻለ ውጤት ያመጡትን 22 በሳይንስና ቴክኖሎጂ የፈጠራና የማላመድ ዘርፍ 8 በሥነ ጽሁፍ ዘርፍ በድምሩ 30 ተማሪዎችን በአዲስ ተቀብሏል። ማዕከሉ በአጠቃላይ 74 ተማሪዎችን ተቀብሎ ማስተናገድ ላይ ይገኛል። ወደፊትም በእቅዱ መሠረት አጠናክሮ ይቀጥላል።

- ⇒ የየኒቨርሲቲው መምህራን ተማሪዎችን በተጠናከረ መንገድ የሚያማክሩበትን ማመቻቸት
- ⇒ የተፃፈው የገቢ ማስገኛ ፕሮጀክት ዶክመንት በሰፊው ማሰራጨትና ግንኙነት መፍጠር
- ⇒ የማዕከሉ ራሱን የቻለ ህንፃ የሚሠራበትን ሁኔታ ማመቻቸት
- ⇒ ልዩ ችሎታ እና ተሰጥኦ ያላቸውን ተማሪዎች ለማፈለግ የሚያስችል ስርዓት መዘርጋትና መተግበር
- ⇒ ለተለያዩ አጋሮች ግንዛቤ መፍጠርና ተሳትፏቸውን ማጠናከር

ዜጎች ተሰጥቶቸውና ችሎታቸውን ተጠቅመው ሀገር እንዲያለሙ እናመቻች!!



አድራሻ:
 ደብረ ማርቆስ የኒቨርሲቲ የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ም/ፕሬዝዳንት ጽ/ቤት
 ማህበረሰብ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት
 የልዩ ችሎታ እና ተሰጥኦ ማበልፀጫ ማዕከል

ኢ.ሜል gebeyehushiferaw@gmail.com
 ስልክ 0911348917





የልዩ ችሎታ እና ተሰጥኦ ማበልፀጊያ ማዕከል

መግቢያ

ሁሉም ተማሪዎች የማደግ፣ የመማርና የሚያጋጥሟቸውን ችግሮች የመቋቋም አቅም እንዲኖራቸው ይፈልጋሉ። በተለይም ልዩ ተሰጥኦ ያላቸው ደግሞ ይበልጥ ትኩረትና የተሻለ እውቀት ማግኘት ይሻሉ። ልዩ ተሰጥኦ ችሎታ ያላቸው ተማሪዎች ስንል ከእድሜ አቻዎቻቸው በላይ በፍጥነት የሚማሩ፣ ለተግባራቸው ብዙ ትኩረት በመስጠት በጥልቀት መማር የሚፈልጉ ናቸው። ከዚህም በላይ ውስብስብ ችግሮችን ለመፍታት የሚመርጡና ደፋሮች ናቸው። ይህ ልዩነታቸው ደግሞ ለልዩ ችሎታና ተሰጥኦ ላላቸው ተማሪዎች ውስጣዊ አቅማቸውን የሚያወጡበትና የሚጠቀሙበት ለየት ያለ ፕሮግራምና አገልግሎት ማመቻቸት ከሁሉም ግለሰብና ድርጅት ይጠበቃል።

በዚህ መነሻነት የደ/ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የልዩ ችሎታ እና ተሰጥኦ ማዕከልን ሐምሌ 1 ቀን 2008 ዓ.ም በማቋቋም ሥራ ከጀመረ አንድ አመት አስቆጥሯል። ማዕከሉ የተቋቋመበት ዋና አላማ የልዩ ችሎታ እና ተሰጥኦ ያላቸውን ተቋማዊ የሆነ ምቹ አካባቢ በመፍጠር አቅማቸውን የሚገልፁበትና የሚጠቀሙበት እድል መፍጠር ነው።

ዝርዝር ዓላማዎች

- ልዩ ችሎታንና ተሰጥኦን በማበረታታት በትምህርት ጥራት ብሎም ለሀገር እድገት የሚያበረከተውን አስተዋፅኦ በተግባር ማሳየት
- ልዩ ችሎታ እና ተሰጥኦ ኖሯቸው ነገር ግን ድጋፍ ባለማግኘታቸው ምክንያት አቅማቸውን መጠቀም ያልቻሉትን ግብአት በማሟላት፣ በማሰልጠን፣ በማማከርና ክትትል በማድረግ ማገዝ
- በዩኒቨርሲቲውና በአካባቢው ማህበረሰብ መካከል የእውቀት ሽግግር እንዲኖር ማመቻቸት።

ይህንን መነሻ በማድረግ የደ/ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያና የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎችን የክፍል ደረጃ ሳይወሰን የአካዳሚክስ ውጤታቸው ከፍተኛ የሆነውንም ሆነ ያልሆነውን ነገር ግን ልዩ ችሎታ እና ተሰጥኦ ያላቸውን በተለይም በአሁኑ ሰዓት በሳይንስና ቴክኖሎጂ ፈጠራና የማላመድ ሥራ እንዲሁም በሥነ ጽሁፍ ዘርፍ ተቀብሎ በማስተናገድ ላይ ያለ ብቸኛ ዩኒቨርሲቲ ነው።

ዩኒቨርሲቲው በማህበረሰብ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ሥር ውስጥ በማደራጀት በአፈሰር ደረጃ እንዲመራ በማድረግና በጀት በመመደብ ለተማሪዎች የሚያስፈልጋቸውን ግብአት ገዝቶ በማቅረብ ተማሪዎችን እየተኮተ በማሳደግ ላይ ይገኛል።

የልዩ ችሎታ እና ተሰጥኦ ማበልፀጊያ ማዕከል በ2008 ዓ.ም ሲቋቋም ለጊዜው በሁለት ዘርፎች ሥራውን ጀምሯል። እነዚህም

1. የሳይንስና ቴክኖሎጂ ፈጠራና ማላመድ ዘርፍ
2. የሥነ ጽሁፍ ዘርፍ ናቸው።

በሁለቱም ዘርፎች የመመልመያ መስፈርት በማዘጋጀትና መልማይ ኮሚቴዎችን በመሰየም በማያሻማ መንገድ ውጤት እየተሰጠ ምልመላው ይከናወናል።

የመመልመያ መስፈርቶች

1. ለሳይንስና ቴክኖሎጂ ፈጠራና ማላመድ ዘርፍ

- ተወዳዳሪዎች የመግለፅ ችሎታቸው
- አራጅናል ወይም በአካባቢያችን ከዚህ በፊት ያልተሠራ
- በአካባቢው በሚገኝና በቀላል ወጭ መስራት የሚቻል
- ችግር ፈቺ መሆኑ
- ተወዳዳሪዎች ለጥያቄዎች የሚሰጡት ምክንያታዊ ምላሽ

2. ለሥነ ጽሁፍ ዘርፍ

የተወዳደሩበት በልብወለድ፣ በግጥምና በመነገብ ሲሆን መስፈርቶች በእያንዳንዱ የተለያዩ ቢሆኑም በአብዛኛው ያተኮሩት

- የቋንቋ ውበትና አጠቃቀም
- ጭብጥ
- ምጣኔ
- ድምፅና ስልት
- የአቀራረብ ዘዴዎች
- መድረክ አያያዝና የመሳሰሉት



ናቸው።

ከዚህ በላይ በተዘረዘሩት መስፈርት መሠረት በማድረግ በ2008 ዓ.ም መጨረሻ ከተወዳደሩት መካከል በሳይንስና ቴክኖሎጂ የፈጠራና የማላመድ ዘርፍ 31 በሥነ ጽሁፍ ዘርፍ 13 በድምሩ 44 ተማሪዎች ከደ/ማርቆስ ከተማ የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ የመንግስትና የግል ት/ቤቶች ልዩ ችሎታና ተሰጥኦ ያላቸውን ተማሪዎች ተቀብሏል። በዚህ ውድድር በሁለቱም ዘርፍ ከፍተኛ ውጤት ያመጡና ከ1ኛ-3ኛ ለወጡ ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲው፡-

- 1ኛ. ለወጡት የ1000.00 /አንድ ሺህ ብር/ ቦርሳና ማጣቀሻ መጽሐፍት
- 2ኛ. ለወጡት የ750.00 /ሰባት መቶ ህምሳ ብር/ ቦርሳና ማጣቀሻ መጽሐፍት
- 3ኛ. ለወጡት የ500.00 /አምስት መቶ ብር/ ቦርሳና ማጣቀሻ መጽሐፍት በመሸለም አበረታቷል።

ተማሪዎች ወደ ማዕከሉ የተቀላቀሉት በከረምት በመሆኑ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ በሁለት የበጎ ፈቃደኛ የዩኒቨርሲቲው የጫካኒካል ኢንጅነሪንግ ተማሪዎች የማጠናከሪያ ትምህርቶች፣ ስልጠናና የማማከር አገልግሎት ያገኙ ሲሆን በሥነ ጽሁፍ ዘርፍ የተመለመሉት ደግሞ በእንግሊዝኛ ቋንቋ /Literature/ መምህራንና የሀዲስ ዓለማዊ የባህል ጥናት ተቋም ባለሙያ ስልጠና አግኝተዋል።

2009 ዓ.ም የትምህርት ዘመን እንደተጀመረ ከዩኒቨርሲቲው ከፍተኛ ውጤት ያላቸውን ተማሪዎች ከሐሳብ፣ እንግሊዝኛ፣ ICT፣ ኬሚስትሪ፣ ባዬሎጅ እና ፊዚክስ ትምህርት ክፍሎች በማስመልመል የማጠናከሪያ ትምህርትና የማማከር አገልግሎት አግኝተዋል።

ተማሪዎች የሚከታተሉት /ከጥቅምት እስከ ግንቦት ወር ሲሆን በየሳምንቱ ቅዳሜ እና እሁድ ከ8:00 እስከ 11:00 ሰዓት ነው። በዚህም ከ8:00 እስከ 9:30 የማጠናከሪያ ትምህርት ከ9:30 እስከ 11:00 የራሳቸውን ተሰጥኦ እየሠሩ የሚያዳሩበት ፕሮግራም አላቸው። ተማሪዎች ባገኙት እገዛ በመጠቀም በመደበኛ ትምህርት ውጤታቸውና በተሰጥኦ ክህሎታቸው



መ ሻ ሻ ል አሳይተዋል።